



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተሰጠ መግለጫ

ነሐሴ 3ቀን 2007ዓም

ወያኔ ፍርድ መገምደል ፍትህን መግደል ልማዱ ነው።

ወያኔ/ኢህአዴግ ገና ከመነሻው ለሰርዓቱ ሎሌ ሆነው አያገለግሉም ያላቸውን ድርጅቶች፣ ማህበራት፣ ግለሰቦችም ሳይቀር በሐሰት እየከሰሰ ፣ የሐሰት ምስክር እያሰለጠነ ፣ የውሸት መረጃ እያዘጋጀ ፣ በአምባሉ በፈጠረው ፍርድ ቤት ተብዬ የካድሬዎች ስብሰብ እያቀረበ ወህኒ እንዳወረዳቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ዳኞቹም ሲመለመሉና ሲሰለጡት ሕግን በሕግነቱ ለመተርጎም ፣ የዜጎች መብት እንዳይጣሰና ፍትህ እንዳይሰጥ ሳይሆን የገገርዎችን ትዕዛዝ ለማስፈጸም የሚቀመጡ እንደሆነ በ24 ዓመታት የተሰተዋለ ነው።

የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችንና እንዲሁም አገሪቱ ትመራበታለች ተብሎ በተቀረጸው ሕገ መንግስት የተካተተውን በነጻ የመደራጀት መብቶች ሕግ መሰረት በማድረግ ሲንቀሳቀሱ ወያኔ የራሱን ካድሬዎች አሰባሰብ አመራሩ ላይ በማስቀመጥ ማህበሩን ለማፍረስ ወሰነ። ይህም እንዳሁኑ አይን ያወጣ የፍትህ መጓደል ባይታይም ኢመምን ለማፍረስ ፍ/ቤቶችን ሊጠቀምባቸው ባጀቷል። ለሕሊናቸው ይሠሩ የነበሩ አንዳንድ ዳኞች በመኖራቸው አራት ጊዜ ለኢመማ ተፈርዶ አስፈጻሚው አካል የፖለቲካ ክንፍ በመሆኑ ውሳኔው መና ሆኖ ቀርቷል። በኢትዮጵያ መምህራን ፣ በኢመማ አመራር አባላት ላይ የደረሰውን ወከባ፣ እሰራት፣ ማሰቃየት፣ ግድያና ስደት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ነው። ለመብት ማስከበር የሚታገል ሁሉ የወያኔ ሰለባ ይሆናል። በኢትዮጵያ ከወያኔ/ኢህአዴግ ውጪ በፖለቲካ ድርጅት መሳተፍ ፣ በሙያ ማህበር መሰባሰብ ፣ የአምነት ተቋማትን ማቋቋምና መሪዎችን በነፃነት መምረጥ በወያኔ ቁጥጥር ስር በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የፓርቲ ክንፍ ሆኖ ካልሠራ በተጠመደ ፈንጂ ላይ እንደ መራመድ ነው የሚቆጠረው።

“ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴ ” ከሲያሜራ ለመረዳት እንደሚቻለውና በሰላማዊ ትግሉ እንደታየው የአህጉረ አስተምህሮ ከሙስሊሙ ህብተረሰብ ፍላጎት ውጪ በግዳጅ ሊጫን እንደሚገባ፣ መጀሊስ በሚል የሚጠራው የሙስሊሞች የዕምነት ድርጅት በአማኞቹ በሚመረጡ እንዲመራ፣ የዕምነትና የመደራጀት መብታቸው እንዲከበር ፣ መንግሥት በሚመለከተው ደረጃ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ለማገዝ ከህዝቡ መካከል ተመርጠው ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር እንዲወያዩና መፍትሔ እንዲገኝ ነው የተቀረፀው። ተልእኮውም ይኸው ነው። ለዚህም ሟች ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ጨምሮ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር መ/ቤትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያዩ ፣ ጥያቄዎች እያቀረቡ፣ በውይይቱ የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ለሕዝቡ በማሳወቅ ሂደት ላይ ነበሩ። በሂደቱ ወያኔ የውይይቱንና መፍትሔ የመፈለጉን አካሄድ ስርዞ የፖለቲካ ሸር መሸረቡን ተያያዘው። ምን ጊዜም የሕዝብ ድምፅ ለመስማትና ለማክበር ፍላጎት የሌለው ወያኔ የመብት ጥያቄ ይዘው የቀረቡትን “የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴ” አባላትን በሐሰት ወንጀሎ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄ የማፈን ተግባሩን በእቅድና በጥላን አራመደ። ለዚህ ደግሞ ቀደም ሲል በሕግ ስም ለመብታቸው የሚታገሉ ንፁህነት ዜጎች መቅጫ ሆኖ የተዘጋጀው የሽብርተኛ አንቀጽ እየተመዘዘ መከሰሰ፣ አባይ ምስክር ማሰልጠን፣ የሐሰት ማስረጃ ማቀናበር ነው የሚጠበቀው። “አኬል-ዳማ” እና “ሐረካ” ንም ያስታውሷል። በሕዝብ መካከልም ውዥንብር ለመፍጠር ብዙ ተሰርቷል። ይህ እንዳለ ሆኖ

- የብዙሃኑ ጥያቄ አደባባይ ወጥቶ በመፈክር ታጅቦ ሕዝብ አይቶታል፣ ስምቶታል።
- ከምእመናን የቀረቡ ጥያቄዎችን ኮሚቴው ይዞ ቀርቦ የወያኔን መንግሥት ከሚወክሉ አካላት ጋር ተወያይቷል።
- የተካሄዱ ውይይቶች፣ የቀረቡ ጥያቄዎች በድምፅና በምስል ተቀርጸዋል።
- በመገናኛ ብዙሃን በይፋ የተላለፉ ነበሩ። ይህም የመሳሰሉት ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ሲገመገሙ ወደ ሽብርተኛ ጓዳ የወሸቃቸው አንዳች ነገር አልታየም። ነገሩ አያጅቦ አታዳፍርሽብኝ እንዳለውና የግድ ነገር ፍለጋ ካልሆነ በቀር። ይልቁንስ ሐራምቦ ቆቦ የረገጠውና በሀሰት ፈጠረ የተገጣጠመው የሽብርተኝነት ውንጀላ የመብት ጥያቄ ባክሱና ለፍትህ በቆሙ ወገኖች ላይ የሚፈጸም የሐሰት ክስና የተውኔት ገቢር ተከታታይ እንደሆነ አገልጽ እያሳየ ነው።

ከዚህ አንጻር በአገራችን በሕግ መተዳደርና ፍትህ ማግኘት አለ ብሎ መናገር ከማይቻልበት ደረጃ ደርሰናል። እንዲያውም አንዳንድ ምሁራን የወያኔ /ኢህአዴግን ሕገ መንግሥት “ ሕገ አራዊት” በሚል ሲጠሩ ተሰምቷል። ተግባሩም ያረጋገጠው ይኸንኑ ነው። ፍትህ ብዙን ጊዜ ነጠላውን አይነገርም። ቀጥተኝነቱን፣ ትክክለኛነቱን ፣ የማይዛኑ መሆኑን ለመግለጽ ሲባል “ዕርትህ ፍትህ” ነገ የሚባለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲታገልለት የነበረውና የ1966ቱን አብዮት ያመጣው ዕርትህ ፍትህ እንዲሰፍን ነበር። እንደ ወያኔ በፍትህ ያላገጠ ፣ መብቶችን የረገጠ፣ በአገር ሉዓላዊነትና በሕዝብ አንድነት ላይ አደገኛ ጥያቄ ያስቀመጠ ሥርዓት የለም። በሙስሊሙ ሕብረተሰብ የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ላይ ሰኞ ሐምሌ 27 ቀን 2007 ዓ.ም የወያኔ የይስሙላ ፍ/ቤት ከ7- 22 ዓመታት የእስር የፖለቲካ ውሳኔ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ በጥብቅ ያወጣዘል። መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ ባጠቃላይ ሕብረተሰቡ ፍትህ የሰፈነባት፣ ዳር ድንበሯ የተከበረባት፣ ዜጎች ሰጪ በመሆናቸው ብቻ የሚከበሩባት አገር እንድትገነባ የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት ቢጋራ እንዲታገሉ ጥሪውን ያቀርባል።

ሕግና ሥርዓት እንዲከበር እንታገል!!
 “ፍትህ አይጓደል-ሕዝብ አይበደል” ምላሽ ያላገኘ መፈክር ነው!!